



LANGUAGE ACCESS PROGRAM

DISTRICT OF COLUMBIA OFFICE OF HUMAN RIGHTS

Reference guide: Multilingual Taglines Version 2

English – Amharic – Chinese – French – Korean – Spanish –Vietnamese

IMPORTANT NOTICE

This document contains important information. If you need help or have any questions about this notice, please call _____. Tell the customer service representative the language you speak so you can be provided with an interpreter at no cost to you. Thank you.

ጠቃሚ ማስታወቂያ

ይህ ሰነድ ጠቃሚ መረጃ ይዟል። በአማርኛ እርዳታ ከፈለጉ ወይም ስለዚህ ማስታወቂያ ጥያቄ ካለዎት በ _____ ይደውሉ። የትኛውን ቋንቋ እንደሚናገሩ ለደንበኞች አገልግሎት ተወካይ ይንገሩ። ያለምንም ክፍያ አስተርጓሚ ይመደብልዎታል። እናመሰግናለን።

重要通知

本文件包含重要資訊。如果您需要用（中文）接受幫助或者對本通知有疑問，請電洽_____。請告訴客戶服務部代表您所說的語言，會免費向您提供口譯員服務。謝謝！

AVIS IMPORTANT

Ce document contient des informations importantes. Si vous avez besoin d'aide en Français ou si vous avez des questions au sujet du présent avis, veuillez appeler le _____. Dites au représentant de service quelle langue vous parlez et l'assistance d'un interprète vous sera fournie gratuitement. Merci.

안내

이 안내문은 중요한 내용을 담고 있습니다. 한국어로 언어 지원이 필요하시거나 질문이 있으실 경우 _____로 연락을 주십시오. 필요하신 경우, 고객 서비스 담당원에게 지원 받고자 하는 언어를 알려주시면, 무료로 통역 서비스가 제공됩니다. 감사합니다.

AVISO IMPORTANTE

Este documento contiene información importante. Si necesita ayuda en Español o si tiene alguna pregunta sobre este aviso, por favor llame al _____. Infórmele al representante de atención al cliente el idioma que habla para que le proporcione un intérprete sin costo para usted. Gracias.

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Tài liệu này có nhiều thông tin quan trọng. Nếu quý vị cần giúp đỡ về tiếng Việt, hoặc có thắc mắc về thông báo này, xin gọi _____. Nói với người trả lời điện thoại là quý vị muốn nói chuyện bằng tiếng Việt để chúng tôi thu xếp có thông dịch viên đến giúp quý vị mà không tốn đồng nào. Xin cảm ơn.